

ከራስ ጋር መታረቅ

አዲሱ የኢትዮጵያ ጠ/ሚር አብይ አህመድ በሀገር ቤትም ሆነ በዲያስፖራው አንዳየነው ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ያገኙ ይመስላል ። አውን ይህ ድጋፍ ዘለቁታዊነት ይኖረው ይሆን? የራሱን ጥያቄ አራሴው ልመልሰውና “ጊዜ ይፍታው አለለሁ” ።

በርግጥ ባለፉት 27 ዓመታት ወያኔ በኢትዮጵያ ላይ ባደረሰው ገደብ የለሽ ጭቆና ፣ ግድያ ፣ አስር ፣ ዘረፋ ፣ አገር ማፈራረስ ወዘተ ... ባዕዳዊ ተልዕኮውን የኢትዮጵያን ህዝብ እጅግ ስለሰመረረው አሁን የመጣውን የጠ/ሚር አብይ አህመድ አስተዳደር በደንብ ሳያጤንና ሳያለምጥ ጥላቻው ስለሸነፈው ብቻ በግርድፉ እየዋጠ እንዳለ ህሊና ያለው ለማስተዋል ይቸገራል ብዬ አልገምትም ።

የኛ ትልቁ ችግራችን በአንድ ስርአት ስንከፋ ማንም ይምጣ ማን ጥላቻችን ስለሚያሸንፈን የመጣውን ሆ! ብሎ መቀበል እንወዳለን ፣ ይህ ክፋኛ የተጠናወተን ተፈጥሮአችን ከኃይለ ስላሴ ወደ ደርግ ፣ ከደርግ ወደ ወያኔ አሁን ደግሞ ከወያኔ ወደ ኦሮሞ ሲያሻግረን በተመሳሳይ ሁኔታ መከናወኑ እጅግ አሳዛኝ አካሄድ ቢባል ማጋነን አይሆንም ። አንድ ሊሰመርበት የሚገባ ነገር ቢኖር አሁንም በቅርቡ የተገኙ ድሎችን ያስገኘው የጠ/ሚር መልካም ፈቃድ ወይንም ትግል ሳይሆን ፣ በመላው ሀገሪቱ ህዝቡ ባደረገው የሞትና የሽረት ህዝባዊ አመጽ ነው ... በተደረገ ህዝባዊ አመፅ አንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ። የህሊና አስረኞችም ፍቺም የህዝባዊው ትግል ውጤት እንጂ የጠ/ሚር ተጋድሎ እንዳልሆነ የማያውቅ ካለ ሊያውቀው የግድ ይላል ። ለዚህም ነው ዛሬም ህዝባዊው ትግል ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚባለው ። ዛሬም በሺዎች የሚቆጠሩ የህሊና አስረኞች በመላው ሀገሪቱ ውስጥ እንደሚገኙ ይታወቃል ፣ ይህ ብቻ ሳይሆን ለበርካታ አመታት መዳረሻቸው ያልታወቀ አሁንም ብዙ ዜጎቻችን ስላሉ ዛሬም ትግሉ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የግድ ይላል ።

አዲሱ ጠ/ሚር በተደጋጋሚ ፍቅር ፣ ይቅርታ እያሉ ሲሰብኩ ሰምተናል ፣ ስለ ፍቅርና ይቅርታ ያላቸውን አመለካከት ሙሉውን መቀበል ቢያዳግተኝም ሆኖም ግን ይቅርታና ፍቅር ተገቢ መሆኑን አምናለሁ ፣ ነገር ግን ይህ በንዲህ እንዳለ ይቅርታ ለገደለ ፣ ለሰገደለ ፣ አካል ለገደለ ፣ ጥፍር ለገባል ፣ አግር ለቆረጠ ፣ ብልት ለገለሸ ፣ ያገር እና የደግ ሃብት ለዘረፈ ሁሉ ግፍና በደሉ ሳይቆጠር ለሰራው በደል ምንም አይነት ተጠያቂነት ሳይኖር እንዲያው በደፈናው ይቅር ተብሎ ከህዝብ ተቃቅፎ ይኑር ከሆነ ይህ ይቅርታን ሳይሆን የሚያስተምረው ፍርድ ገምድልነትን ስለሆነ ይህን አይነት አካሄድ ለመቀበል መለኮታዊ ጸጋን መለበስን ስለሚጠይቅ በሰውኛ ሊፈጸም ስለሚይቻል የዚህ አይነት ይቅርታና ፍቅር ለመቀበል እጅግ ያዳግተኛል ፣ የወንድሜን ገዳይ ፣ ያባቴን ገዳይ ወዘተ ... አግባብነት ያለውና ተመጣጣኝ የሆነ ፍትህ ሳይሰጥ መደመር በሚል አዲስ መዝሙር ብቻ ሊሰረዝና ሊደለዝ ስለሚይቻል ይቅርታውና ፍቅሩ ተቀባይነት ያገኛል የሚል አምነት የለኝም ።

በሌላ አነጋገር ጠ/ሚር የኔን ድጋፍ ለማግኘት ከቃላት ባለፈ በተግባር ህዝባዊ የሆኑ ተግባራትን ሲያከናውኑ ማየት አፈልጋለሁ ። አዎ ብዙዎች የአስመራውን ግንኙነት እንደ ትልቅ ክንዋኔ ያየት ይሆናል እኔ ግን አስመራን እንደ አንድ ሉአላዊ ሀገር ብቀበልም ጠ/ሚር የሰሩት ስራ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚያምነውንና የሚቀበለውን የአሰብን ወደብ ባለሙሉነት ለንደም ለሁሌም የመቃብር ሚስጫቸውን መተውበት እንደመጡ ነው የተሰማኝ ። ጠ/ሚር የሰሩት አሰብን በይገባኛል ዳግም እንዳናነሳ በአስመራ ፈቃድ በኪራይ ተጠቃሚ እንድንሆን ሲሆን ይህ ተግባራቸው አኩሪ ተግባር ሳይሆን አንገት ሊያስደፋን በተገባ ነበር ። ይህንን የዘመኑ የረቀቀ አሻጥር አለዋለሁ እንጂ ንብረቴን እንደከራይ ስለደረገኝ በጭራሽ ለሞግሳቸው አልችልም ፣ አይገባኝምም ።

አሁንም ወደ ህሊናችን ብንመለስ ጠ/ሚር ያደረጉት በህዝብ የተጠሉና ህዝብን የበደሉትን በዙሪያቸው ከማሰባሰብ አልፎ ትልልቅ ሹመቶችን ሲሾሚዋቸው እንጂ አካባቢያቸውን ሲያፀዱና አዳዲስ ሰዎችን በችሎታና በዕውቀታቸው ሲያደላድሉ አላየንም ፣ አሁንም አልሸሹም ዞር አሉ ነው ። ሲቀጥልም ወያኔ አሁንም እንኳን በፓርላማው 2.5 ሚሊዮን አማራ ተነነ ፣ የት እንደገባ አለውቅም ያለውን በአማራው ላይ (Genocide) የዘር ማጥፋት ወንጀል አልተፈፀመም አልተካሄደም ብለው አይናቸውን በጨውው ታጥበው መልሰውልናል ። እና ጥያቄው አማራውን ማን በለው? በወለጋ ፣ በጅማ ፣ በሲዳሞ ፣ በቤንሻንጉል ወዘተ ... እረ እስቲ አመራውን ያለፈናቀለ ፣ ያለሳደደ ፣ ያልገደለ በአራቱም ማዕዘን በኢትዮጵያ ውስጥ ብሄር በለው ብሄረሰብ አለ እንዴ? አናሳ ከሚባለው አስክ ትልቁ ብሄር? ወይንስ ዋሾ እያሉን ይሆን ክቡር ጠ/ሚር?

ዶክተሩ በተደጋጋሚ ስለ ፍቅር ፣ እርቅና መደመር ሲሰብኩ ሁሌም የሚነግሩን መጀመሪያ “ከራስ ጋር መታረቅ” ነው ይላሉ ፣ እሺ ይሁን እኛ ከራሳችን ጋር የተጣለን ነን እርሳቸው ግን ከራሳቸው ጋር ታርቀዋል? ከሆነ በኔ አመለካከት ከራስ ጋር ለመታረቅ መጀመሪያ የሰሩትን ስህተት አምኖ መቀበልንና ህዝብን በሰሩት ስህተት ተፅዕኖ ይቅርታ መጠየቅን ስለሚያካትት ጠ/ሚርን ከራስ ጋር መታረቅን መጀመሪያ ለህዝብ አርአያ ሆነው እንዲያሳዩን ስለምንፈልግ የሚከተሉትን ስህተቶችን ተቀብለው በህዝብ ፊት ይቅርታን ሊጠይቁ ይገባል አለለሁ ።

ጿ) ተሰፋይ ገ/አብ በተባለ ኤርትራዊ የተግፈን ተረት ተረት ትግባራዊ እንዲሆን ለአኖሌ ሃውልት ማሰሪያ የገንዘብ አሰባሳቢ መሆን ትክክል እንዳልነበረ ።

ፈ) የአኖሌን ሃውልት ለማስመረቅ በሰፍራው መገኘትም ትክክል እንዳልነበረ ።

ፎ) አሁን ደግሞ በተግባር በሰልጣንም የአኖሌን ሃውልት በማፍረስ የህዝብ ወገን መሆንንም ማስመስከር ።

፩) አሁን የሚመሩት የኢትዮጵያን “ህዝብ” እንጂ ህዝቦች እንዳልሆነ ተገንዝበው በንግግርም ከወያኔ የወረሱትን የአፍራሽና ከፋፋይ አባባል “ህዝቦች” የሚለውን ቃል ካፍዎ በማስወገድ ህዝባዊነትን ማስመስከር ፣ ይውጋሽ ብሎ ይማርሽ ለርስዎም ሆነ ለማንም አይጠቅምምና ።

፪) በዲሲውም ስብሰባ ከጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ፀጋዬ የተጠየቁትን ጥያቄ መልስ በመንፈግ በርግጥም ህዝባዊ ወገንተኝነትን ማስመስከር ስለልቻሉ ለጥያቄው አፋጣን መልስ በመስጠት ከራስ ጋር ታርቀው ለሚመሩት ህዝብም አርአያ ሆነው ያሳዩን አለለሁ ።

ታዛቢው